

**አሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ**

**በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ**

**ክፍል ፲፪ የጨለማው ዘመን**

በፀረ አማራና ኢትዮጵያ የአሮሞ ፅንፈኞች ታፍኝ እጃቸው ውስጥ ከወደቅኩ ዛሬ ልክ ለ ሰዓት ከ ሰዓት ሆነኝ። በዚህ በጨለማው ዘመን ተወልጄ የወደፊት ተስፋየን ሰንቄ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል ሩቅ ተጉዠ ትምህርቴን አጠናቅቄ በጥሩ ውጤት ለዩኒቨርሲቲ በቅቻ ነበር። ከዚያም ባለፈ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ዘር ተኮር ጥቃቶችን ተቋቁሜ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሁለት በጎ የሚባሉ አመታትን ተምሬ ወደመጨረሻው ምዕራፍ ተሻግሬ ነበር። እኔ ለዚህ ለመድረሴ ወላጆቼ ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈሉ ለመግለፅ ቃላት ያጥረኛል። ሁሉም ነገር ነበር ሆነ እንጅ።

በነገራችን ላይ ዛሬ የፈረንጆች አዲስ ዓመት በመሆኑ ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትኖሩ ወገኖቻችን እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ እላለሁ። “በሰላም” የሚለውን የተውከት መቻም እኛ ሰላም ሳንሆን እናንተም ሰላም አታገኙም ብየ ነው። ውድ ወገኖቼ በስደት ባላችሁበት አገር የራሳችሁን ኑሮ ተረጋግታችሁ እንዳትኖሩ የእኛ የወገኖቻችሁ የሰቆቃ ድምፅ ሰላም እንደሚነሳችሁና የበኩላችሁን ለማድረግና የሰቆቃን ድምፅ ለመግታት እንደምትጥሩ እናውቃለን። ወገኖቻችን እግዚአብሔር መጪውን ዘመን ስለአገራችሁና ወገናችሁ ሰላም እየሰማችሁ የራሳችሁም ሰላም የሚመሰሰበት ዓመት ያድርግላችሁ።

ህይወቴ በተስፋ አስቆራጭ አጋጣሚዎች ያጠነጠነች ስለሆነ በብዙ ነገር ተስፋ ብቆርጥም በአንድ ነገር ግን በፍፁም ተስፋ አልቆረጥኩም። እምነቴም የዘላለም አምላክ በሆነው በእግዚአብሔር ነው። ይህ ማለት ግን እሱም ጋር ሙግት አልገጠምኩም ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ድምብር ጥሽ፣ ድፍረት ተሞልቼ አንዳንድ ጥያቄዎችን እጠይቀዋለሁ። በክርስትና እምነቴ እንደተማርኩት ሰው ያስባል እግዜር ይፈፅማል ነውና እኔም ጥያቄየን አላቆምም። እሱም ለምንጠይቀው ሁሉ መልስ ሲሰጥ የጠየቅነውን ሁሉ በቀጥታ ባይሆንም ለእኛ ለሰው ልጆች የተሻለ ነው ያለውን በጊዜው እንደሚያደርግ አልጠራጠርም።

የሚደርሰውን ያማያባራ መከራ በማየቴ ዘወትር ምነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ጨክንክብን? እስከመቻ የሰው ልጅ ጥፋት ሳያጠፋ በማያውቀው ጉዳይ በነገዱ ብቻ ተፈርጆ ይፈናቀላል፣ ይሳደዳል? ይገደላል? እስከመቻ ነው እናቶች ልጅ አልባ የሚሆኑት? ልጆች ያለ አሳዳጊ የሚቀሩት፣ መቻ ነው ድህ በቀስት እየተወጋ፣ በገጆራ እየታረደ በአሰቃቂ ሁኔታ የሚሞተው? የሰው ልጅ ከነቤተሰቡ ተገድሎ ወሬ ነጋሪ ሳይተርፍ የሚያልቀው፣ የዘር ማፅዳት እንዲሆን እንዴት ፈቀድክ? መቻ ነው ገዳዮች መግደል ወንጀልም ሀጢያትም ነው ብለው የሚያስበት? አምላኬ ለምን እንዲህ እንዲሆን ፈቀድክ እያልኩ በእንባ የታጀበ እሮሮየን አሰማለሁ።

አምላክ እንዴት ፈቀድክ፣ እንዴትስ አስቻለህ

የሰው ልጅ ያለፍርድ፣ ሲታረድ እያየህ

እንዲህ ጨካኝ ነህ ወይ? ያውም አረመኔ

የንፁሀን ገዳይ፣ የአራጆች ምስለኔ

ልጆችን አቁመው፣ እናት አባት ሲያርዱ  
ለጉድ የተረፉት፣ በሰቆቃ አበዱ  
የተጣሉ ትቢያ፣ ወላጅ አልባ ሆነው  
የሰንቱን ልጅ ስቃይ፣ ባይናችን አየነው።  
አቅመ ደካማ ሰው የእድሜ ባለፀጋ  
ጧሪ ቀባሪ አለኝ፣ ብሎ ሲዘናጋ  
ከነዘር ማንዘሩ፣ አለቀ በመንጋ  
ልጅም የሚያሳድግ፣ ጧሪም የለ ባገር  
በአንድ ጀምበር ጠፍቶ፣ ሁሉም እንዳልነበር።  
ለእኛ የከበደን፣ መቋቋም ያልቻልነው  
አንተ እንዴት አስቻለህ? የሰው ልጅ ሰቆቃው  
ጊዜህ መቸ ይሆን፣ እባክህ ተለመን  
ከሰው አራዊቱ፣ ከጨለማው ዘመን  
ፈጥነህ ድረስና፣ ታደገን አድነን  
ከጨለማው ዘመን፣ ትውልድ ከሚያጠፋ  
አውጣን በምህረትህ፣ ቆመህ ከተገፋ  
የብርሀን አምላክ፣ በአንተ አልቆርጥም ተስፋ።

ክፍል ፩፣ ይቀጥላል፣